

ምን ጊዜም በህዝቦች መካከል ጥላቻ ተከስቶ አያውቅም

ከአሉላ ዮውሃንስ

27 ነሐሴ 2009

መቼለ

ባሳለፍናቸው ብዙ ሺ ዓመታት አንድም ጊዜ ቢሆን በህዝቦች መካከል ጥላቻ የታየበት የታሪክ አጋጣሚ አልተከሰተም። የቅርቡ የሁቱና ቲሲ እንኳን ብንመለከት በዚያን ወቅት እዝቡን ባልተገባ እና ዓለም ጉድ ያሰኘ አስፀያፊ በሆነ አገባብ የተካሄደው የዘር ፅፍጨፋ ያኔ የነበረው አመራር ስልጣኑን ለማራዘም ሲል ያካሄደው እንጂ በሁለቱ ወንድማዎች ህዝቦች ላይ አንድም አይነት ጥላቻ ስለነበረ አይደለም። በሌሎች ውስጣዊ ችግር ባስተናገዱ የአለማችን ሃገራትም እላይ ከተጠቀሰው ሃቅ ዝንፍ የሚል አይደለም። ወደኛ ሃገር መለስ ስንልም አይደለም በአሁኑ የተሻለ ዲሞክራሲ እና ራስን በራስ ማስተዳደር በተቻለበት ወቅት፣ በራስ ቋንቋ መማርና መዳኘት በተቻለበት ወቅት፣ እስከአሁን ታይቶ በማያውቅ ፈጣንና አስገራሚ ሁኔታ በተስፋፋብና በኢኮኖሚያዊ እድገቱ በአለም ደረጃፊጠን በሚባለው በጣም በጣት ከሚቆጠሩ ሃገራት በተሰለፈችበት ወቅት ሆነን ባለፉት አፋኝ የሚባሉ ስርአቶችና አብዛኛው ህዝባችን በቀን አንድቀን መብላት ይችላል ባልነበረበት በድህነት ቸነፈር እየተመታ ባሳለፋቸው ያለፉት ጨቆኝ ስርዓቶች እንኳ አንድም ጊዜ በእዝቦች መካከል ጥላቻ ሰፍኖ አያውቅም፤ አልተሰማም። አይደለም በተዋለደ፣ በተዛመደ እና በደም በተሳሰረ የኢትዮጵያ እዝቦች መካከል በሌሎችም በህዝቦች መካከል ጥላቻ ሰፍኖ ነበር ተብሎ አያውቅም።

ከዚሁም ባሻገር በተለይ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ሁለገብ ትስስር ባለው የአምሐራና የትግራይ ህዝቦች መካከል በታሪካቸው ይህ ነው የሚባለ የጥላቻ አባዜ አይደለም ዛሬ በነበሩት ጨቋኝ ስርአቶችም አልነበረም። ይልቁንስ የተፋቀረ፣ የተዋለደ፣ በመካከላቸው ያሉት ሰውሰራሽ ድንበር የማይገድበው በሃዘን በደስታና በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች የሚተባበር እንደሆነ ማንም የሚክደው ብቻ ሳይሆን የሚጠራጠረውም አለ ብዬ አልወስድም።

ታዲያ አሁን እየተባለ ያለው የሁለቱም ህዝቦች ጥላቻ ጥላቻ ሳይሆን በስልጣን ላይ ያሉ አመራሮች ከህዝቡና ከአገሪቱ ያሻቸውን ያህል ሃብት እየጋጡ፣ እያስጋጡና እየደለቡ አደብ የሚላቸው መጥፋቱ ሳይበቃ ይህንን በኢህአዴግ እየተመራ የተገኘው ተአምራዊ የእድገት ለውጥ ያልተዋጠላቸው ትምክፍተኛች መሳርያ በመሆን በአዲስና በነፍጠኛ ስርዓት የስልጣን እድሜ ማራዘምያ ፈልገውት ያደረጉትና በህዝቦች መካከል በሚል ሽፋን ህዝቡ እርስ በርስ እንዲጠራጠርና እንዳይተማመን እንደወትሮው ተቃቅፎ መኖር ከቀጠለ ስልጣናቸውን እንደሚያጥር የሰጉ የመሰሪ አመራሮች ደባ ነው።

አሁንም ቢሆን አንድም ትግራይ በቅርቡ በተከሰቱ ስሜትን የሚነኩ ሁኔታ ሆኖ እንኳ የአማራ ህዝብ ጠላቱ ነው አላለም አይልምም። ምክንያት ለባም ህዝብ ነውና፣ የቻለውን ሁሉ እገባ ለማድረግ የሚሞክር፣ ጠላት በራሱ ድንበር ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችም ሲነሳ ባለው አቅም እስከመስዋእትነት የሚከፍል ህዝብ ነው።

በቅርቡ በአምላካዊና በትግራይ ህዝቦች መካከል የተፈጠረውን ጥላቻ ለመሸምገል በሚል የሁለቱም ክልል አመራሮች እና የህዝብ ተወካዮች ተሳትፏቸው መድረክ መዘጋጀቱን በቴሌቪዥን መስኮት አይተናል። ነገሩ ስርመሰረቱ እሱ ቢሆን ንሮ እንደዛ መደረጉ ደግ ነበር። ሃቁ ግና በህዝቦች መካከል ጥላቻ ተፈጥሮ ሳይሆን ቀደም ስል እንደጠቀሰኩት የአመራሩ ችግር ነው። በጎንደር እና አካባቢው ችግሩ ከመፈጠሩ 8 ወራት ቀደም ብሎ በሺንፋ በጠራራ ፀሃይ፣ መንግስት የሚያውቀው ታርጋ የለጠፉ አይሱዙዎች፣ በክልሉ መንግስት በታጠቁ ሚሊሻዎች አጃቢነት የ 45 የትግራይ ተወላጅ በዚህ ስፍራ ህጋዊ በሆነ መንገድ እየነገዱ ይነሩ የነበሩ ሰዎች ንብረት ብቻ ሳይሆን የተፈጠሩ ዱቄት ችንኳን ሳይቀር ፖሊሱ እያየ ተጭኖ ሄደ፣ ሂወታቸውን ለማዳን በፖሊስ ጣብያ ለመጠልል ሲሄዱ መግባት የተከለከሉበት፣ ጥቂቶቹም የተገደሉበት፣ ይህንን አቤቱታ ለክልሉ መንግስት አቤት የተባለበት፣ ሰባራ ሳንቲም እንዳልጠፋ ምንም አይነት መልስ ሊሰጥ ያልቻለበት፣ ከዛም ፍትህ ከላይ ይገኛል በማለት እስከ ምክትል ጠቅላይ ምኒስትሩ አቤት ያሉበት ግና እንደማዘንና ተገቢውን የማፅናናት ስራ ተሰርቶ ፌደራላዊ ግዴታቸው ከመወጣት ይልቅ ያቀረባችሁት የንብረት ዘረፋ የተጋነነ ነው የሚል መከራከርያ የቀረበበት፣ በዚሁም አገባብ አንዳች መፍትሄ በክልሉም ይሁን በፌደራል መንግስት ያልተደረገበት መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው መጠነ ሰፊ በአንድ ዘር ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ የተካሄደው፣ ብዙዎች የተገደሉበት፣ ተገደው ክልለን እንዲለቁ ብቻ ሳይሆን ወደ ሱዳን እንዲሰሩ የተደረገበት፣ ንብረታቸው የወደመና የተዘረፈበት። ለነገሩ ተጣርቶ ተጠያቂ ባይገኝለትም እንደቅማንት ህዝብ እንኳን በተወካዮች ምክርቤት የጉዳቱ መጠን ማጣራት ያልተደረገበት ብቻ ሳይሆን ቅማንትን ብቻ በሚመለከት በቀረበ ሪፖርት ትግራይን ወክለናል በሚሉ የፓርላማ አባላት እንደጥያቄ ያልተነሳበት ሁኔታ እንዳለ ህዝቡ እስከአሁን በቁጭት የሚያነሳው ጉዳይ ነው

ታዲያ የዚህ ችግር ጠንሳሽና አስፈፃሚ ተለይቶ ታውቆ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ/እልባት ባልተደረገበትና ቀጣይ ተመሳሳይ እርምጃ በየተዓውም ክልል እንዳይደገም ማስተማርያ ባልተደረገበት ፣ የሞቱትን እና ንብረታቸው የተወረሱትን ተገቢውን ካሳ ባልተከፈለበት፣ የተፈናቀሉትን ተገቢውን የመልሶ መቋቋም ስራ ባልተካሄደበት ሁኔታና ይህንንም በአጀንዳነት ባልቀረበበት ሁኔታ ጉባኤ እርቀሰላም ተደርገዋል መባሉ ማፌዝ ይሆናል። የወጣው የአቋም መግለጫም ቢሆን እነዚህ በገዛ አገራቸው ዘርአዊ ጥቃት ስለደረሰባቸው ዜጎች አንድም ነገር አልተባለበትም። ለህዝቡ ያለው ንቀት ወይንስ.....

ስለዚህ ድሮውም ቢሆን እላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በሁለቱም ህዝቦች መካከል ጥላቻ የሚባል ነገር አልነበረም ለወደፊትም አይኖርም። ሆኖም በቅርቡ በአምላካዊ ይኖሩ በነበሩት የትግራይ ተወላጆች ላይ ለደረሰው ግፍና ሶቆቃ መሃንዲሶቹ፣ አዛዦችና አስፈፃሚዎች በህግ እንዲጠየቁ ማድረግና ለተጎዱ ወገኖችም ተገቢውን ሁሉ እንዲደረግላቸው የሚያስችል ስራ ካልተደረገ በስተቀር ነገሮች ሁሉ ከድጡ ወደ ማጡ መሆኑን እና የባሰ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል ልብ ያለው ልብ ሊል ይገባል። ዝምታን የመረጠው የፌዴራል መንግስትም እውን አገራቱን የማማከል ስራ እየሰራሁኝና ሃላፊነቴን እየተወጣሁኝ ነው የሚል ከሆነ እጁን አስገብቶ የተጎዱትን እንደገና በማደራጀትና ቁስላቸው እንዲሸር በማድረግ እንዲሁም በአንድ ክልል የሚኖሩ የሌላ ክልል ተወላጆች ሙሉ ከለላ የመስጠት ሃላፊነት እያለው ይህንን ባላማድረጉ/ለማድረግ ፍላጎት ባለመኖሩ ምክንያት ተጠያቂ የሚሆንበት ስራ መስራት ይጠበቅበታል። የትግራይ ህዝብ በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው ሰራዊት ይባልለት የነበረው የሰው በላው የደርግ መንግስት አከርካሪ በመስበር ጉልህ ድርሻ በመጫወት መራራ መስዋእትነት የከፈለው በመላ የአገሪቱ ክፍል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በእኩልነት፣ በሰላምና በነፃነት ተዘዋውሮ ለመኖርና ሰርቶ ለመጠቀም እንጂ እንደ እብድ ውሻ

እየተባረረ እንዲገደልና ሞራሉ እንዲላሽቅ አለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንን ተገቢ እና መሰረታዊ ችግሩን ለማንጠፍ የሚያስችል ስራ አለመስራትም የነፍጠኞችና ፀረ ፌዴራላዊ ህገመንግስታችን ብድኖች መሳርያ እንደመሆን ያስቆጥራል